



በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ
የኢትዮጵያ ሕብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት
የ2014 በጀት ዓመት ሂሳብ
ኦዲት ሪፖርት

መጋቢት/2015
አዲስ አበባ

በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፑብሊክ

የኢትዮጵያ ሕብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት

የ2014 በጀት ዓመት ሂሳብ አዲት ሪፖርት

የኢትዮጵያ ሕብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት የተመደበለትን የመደበኛ እና የካፒታል በጀት ለታቀደለት ዓላማ ማዋሉን፤ እንዲሁም ሂሳቡ በመንግስት የሂሳብ አያያዝ ስርዓት መሰረት መያዙንና የመንግስት ሀብትና ንብረት በሚገባ መጠበቁን ለማረጋገጥ የ2014 በጀት ዓመት ሂሳብ ሪፖርቶችን እና የሂሳብ ማስታወሻዎችን አዲት አድርገናል፡፡

የሂሳብ ሪፖርቶችን የማዘጋጀት ኃላፊነት የኢትዮጵያ ሕብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ስራ አመራር ሲሆን የሂሳብ ሪፖርቶችን አዲት በማድረግ ሙያዊ አስተያየት መስጠት ደግሞ የፌዴራል ዋና አዲተር መ/ቤት ኃላፊነት ነው ፡፡

አዲቱ የተከናወነው የፌዴራል ዋና አዲተር መ/ቤትን ለማቋቋም በወጣው አዋጅ ቁጥር 982/2008 ለመ/ቤታችን በተሰጠው ስልጣን ሲሆን ዓለም አቀፍ የአዲት ደረጃዎችን (ISSAI) መሠረት በማድረግ ነው፡፡ እነዚህን የአዲት ደረጃዎች መከተል አዲቱን በሚገባ አቅደን በመሥራት በተዘጋጁት የሂሳብ ሪፖርቶች ላይ አጥጋቢ የሆነ የአዲት አስተያየት ለመስጠት ያስችለናል፡፡

አዲታችን፡-

- በሂሳብ ሪፖርቶች ላይ የሰፈሩትን አህዞችና መግለጫዎችን የሚደግፉ ማስረጃዎችን በናሙና አዲት ማከናወንን፤
- የሥራ አመራሩ የሂሳብ ሪፖርቶች ሲያዘጋጅ ያደረገውን ጉልህ ግምቶች እና ውሳኔዎችን መመዘንን፤
- የሂሳብ አያያዝ ፖሊሲዎች ከዓመት ዓመት ሳይቀያየሩ በሥራ ላይ መዋላቸውን እና በበቂ ሁኔታ መገለጻቸውን ማመዛዘንን ያጠቃልላል፡፡

የሂሳብ ሪፖርቶች ጉልህ ከሆኑ ስህተቶች የፀዱ ለመሆኑ በቂ ማስረጃና አጥጋቢ ማረጋገጫ የሚሰጥ መረጃና ማብራሪያ ሊያስገኝ በሚችል መልኩ አዲቱን አቅደን አከናውናል።

ከዚህም በተጨማሪ አዲቱ የተዘጋጁት የሂሳብ ሪፖርቶች ተገቢ የሆኑ አዋጆች፣ ደንቦች እና በተከታታይ የወጡ መመሪያዎችን በመከተል የተዘጋጁ መሆኑንና በናሙና አዲት ማከናወንን ይይዛል።

ለአዲቱ ሥራ መሠረት የሆኑት የኢትዮጵያ ሕብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ያቀረባቸው የሂሳብ ሪፖርቶች፣ መዛግብት፣ ደጋፊ ማስረጃዎች እንዲሁም በመ/ቤቱ ሥራ አመራር የተሰጡ ማብራሪያዎች ናቸው።

አዲቱ የተከናወነው የበጀት ዓመቱን የሂሳብ እንቅስቃሴ ሊወክሉ የሚችሉ ናሙናዎችን በመውሰድ በጥልቀትና በዝርዝር አዲት በማድረግ ነው።

የሚከተሉት የኢትዮጵያ ሕብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት የሂሳብ ሪፖርቶች ከዚህ የአዲት ሪፖርት ጋር ተያይዘው ቀርበዋል።

- ☛ የገቢ ሂሳብ ሪፖርት፣
- ☛ የወጪ ሂሳብ ሪፖርት፣
- ☛ የተሰብሰበ ሂሳብ ሪፖርት፣
- ☛ የተከፋይ ሂሳብ ሪፖርት፣
- ☛ የዝውውር ሂሳብ ሪፖርት፣
- ☛ የሂሳብ ማመዛዘኛ፣

ከዚህ የአዲት ሪፖርት ጋር ተያይዘው ቀርበዋል።

የኢትዮጵያ ሕብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት የ2014 የሂሳብ ሪፖርቶች ጉልህ የሆነ ግድፈት የሌለባቸው፣ በአዋጅ በተፈቀደው በጀት በመንግሥት የሂሳብ አያያዝ ሥርዓት መሠረት በትክክል የተዘጋጁና፣ የተከፈለው ወጪና የበጀት አጠቃቀሙ የፋይናንስ አስተዳደር አዋጅን፣ ደንብና መመሪያን ጠብቆ የተከናወነ በመሆኑ በእኛ አስተያየት የኢትዮጵያ ሕብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት የተዘጋጁት የሂሳብ ሪፖርቶች እና የፋይናንስ አስተዳደር ሥርዓቱ አጥጋቢ ሆኖ ተገኝቷል።

ምንም እንኳ ከላይ የተሰጠውን የኦዲት አስተያየት የማይቀይረው ቢሆንም፤ ቀጥሎ የተመለከቱት ጉዳዮች ትኩረት ሊሰጣቸው፤ እርምጃ ሊወሰድባቸው እና ለወደፊቱም ጥንቃቄ ሊደረግባቸው ይገባል፡፡

I. ትኩረት የሚሹ ጉዳዮች (Emphasise Matters)

1.1. በኢትዮጵያ መድሀኒት አቅራቢ ኤጀንሲ በኩል ብር 687,790,945.32 የሚገመት የተለያዩ መድሃኒቶች ለክልሎች ያሰራጨበት የአገልግሎት ክፍያ በድምሩ 34,389,547.27 ክፍያ ሲፈጸም፡-የተላከው መድሃኒት ለተላከለት አካል ለመድረሱ የንብረት የገቢ ደረሰኝ (Enter goods receive voucher) ያልቀረበ መሆኑ ፡-

1.2. የተጨማሪ እሴት ታክስ (ቫት) ብር 16,967.22 በተጨማሪ እሴት ታክስ (ቫት) የሂሳብ አርእስት የተያዘ ቢሆንም መቼ በተከፋይ እንደተያዘ የመነሻ ሰነድ ያልቀረበ መሆኑ ፡-

ታውቋል፡፡

1.3 በተለያዩ የሂሳብ አርእስቶች በድምሩ ብር 179,290.01 ያለ ሂሳብ መደባቸው የተመዘገቡ መሆኑ፡-

1.4 ለኢንስቲትዩቱ በየበጀት አርዕስቱ የተመደበው የተስተካከለ በጀት እና ሥራ ላይ የዋለው ከ10% (በመቶ) በላይ የሆነውን ንጽጽር ሲደረግ ከመደበኛ በጀት በድምሩ ብር 21,549,309.72 ሥራ ላይ ያልዋለ መሆኑ ታውቋል፡፡

2 የሀጋዊነት ጉዳዮች (Compliance Matters)

2.1 በድምሩ ብር 113,635,994.27 ወቅቱን ጠብቆ ያልተሰበሰበ ውዝፍ ተሰብሳቢ ሂሳብ የሚታይ መሆኑ፤

3 ሌሎች ጉዳዮች (Other Matters)

3.1 የንብረት አያያዝን በተመለከተ

መመሪያው በሚያዘው መሰረት አገልግሎት የማይሰጡ ንብረቶች ተሰብስበው ስልጣን በተሰጠው በመንግስት አካል መወገዳቸውን እንዲሁም ለንብረቶች ተገቢው ጥገናና እንክብካቤ መደረጉን ለማጣራት ኦዲት ሲደረግ

በኢንስቲትዩቱ፡-

- አገልግሎት የሚሰጡ ነገር ግን ሥራ ላይ ያልዋሉ የላብራቶሪ ዕቃ (Inspissator for coagulation of egg-based culture media) ብዛት 6 የገንዘብ መጠን ብር 846,396.30 ከ2011ዓ.ም ድረስ የቆየ፤ Mobile cryostrage tank ብዛት 1 የገንዘብ መጠን ብር 103,478.41 ከ2007 ዓ.ም ድረስ የቆየ እና የላብራቶሪ ዕቃ (ARCC 4000 processing module) የገንዘብ መጠኑ ብር 3,113,446.52 ከ2009 ዓ.ም ድረስ የቆየ ሲሆን እቃዎቹ በእቅድ ባለመገዛቱ ያለአገልግሎት የተቀመጠ መሆኑ ታውቋል፡፡
- የአገልግሎቱ ዘመን ያበቃ (Expired) የሆነ በቁጥር ከ88 በላይ የሆኑ የተለያዩ ኬሚካሎች ለረጅም ጊዜ በንብረት ክፍል ውስጥ የተቀመጠ እንዲወገዱ ተገልጾ ተገቢው የማስተካከያ እርምጃ እንዲወሰድ አስተያየት የተሰጠ ቢሆንም በዚህ አዲት ወቅትም ሁኔታው ያልተስተካከለ መሆኑ ታውቋል፡፡

3.2 ባለፉት በጀት ዓመታት የአዲት ግኝቶች ላይ በተሰጠው የአዲት አስተያየት መሰረት በኢንስቲትዩቱ እርምጃ ያልተወሰደባቸው፡-

- ብር 217,358.40 የሆነ 10 ላፕቶፕ ኮምፒውተሮች በንብረት ገቢ ደረሰኝ ገቢ ሳይደረጉ ክፍያ የተፈጸመ መሆኑ ታውቋል፡፡
- ከሥራ የለቀቁና በጡረታ የተገለሉ 10 ሰራተኞች በሥራ ላይ በነበሩበት ወቅት ይገለገሉበት የነበረውን ቋሚ ዕቃ ሳያስረክቡ የለቀቁ መሆኑ፡፡

ታውቋል፡፡

የፌዴራል ዋና አዲተር መሥሪያ ቤት

መጋቢት/ 2015